

ድብቁ ዓላማ

ቶሎሳ ኡርጌሳ 03-27-18

የቀለም አብዮት (Colour Revolution) ከራሳቸው ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ ፍልስፍና ውጭ የሌሎችን መስማትና ማየት የማይፈልጉ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች በአንድ ሀገር ውስጥ የህዝቡን ጥቅም ሳይሆን የእነርሱ ፍላጎት የሚያሳካ ተላላኪ ወይም አሻንጉሊት መንግስት ለመመስረት የሚያደርጉት ጣልቃ ገባዊ ጥረት ነው። የቀለም አብዮቱ በዋነኛነት ከውጭ የሚመራ ሲሆን፤ ሀገር ውስጥ ባሉ የስልጣን ጥም ያሳበዳቸው ተቃዋሚዎች እንዲደገፍ ተደርጎ ይነደፋል።

ይሁንና አንድ የቀለም አብዮት እንዲካሄድበት የተወሰነበት ሀገር ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጠንካራ አንድነት ሊኖራቸው እንደሚገባ ‘በሙያው የተካኑት’ የቀለም አብዮተኞች ሲናገሩ ይደመጣል። ተግባሩን ለመከወንም የዚያችን ሀገር ስም ጥላሸት በመቀባት የሊበራሊዝምን አጀንዳ የሚያቀነቅኑት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ከፍተኛ ከፍተኛ ሽፋን እንዲሰጡ ይደረጋል።

እነዚህ ሚዲያዎች የቀለም አብዮቱ በህዝቡ ፍላጎት የተነሳ በማስመሰል በስፋት ይደሰኩራሉ። እናም የዚያችን ሀገር ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች፣ የፖለቲካ ምህዳር መጥበብና መስፋት እንዲሁም ተቃዋሚዎች ያሉበት ሁኔታ ተጣምመው፣ ተንጋደውና ኅብጠው ይቀርባሉ— የቀለም አብዮቱን ለማስነሳት ጥርጊያ መንገድ በሚፈጥር ሁኔታ።

የቀለም አብዮት በአብዛኛው የሚካሄደው በምርጫ ወቅቶች ቢሆንም፤ ለዘመቻው ያቺ ሀገር ምቹ ሁኔታ እንዳላት በታመነበት ጊዜም ሊከናወን ይችላል። እርግጥ ለገዛ ዜጎቻቸው ኃላፊነት የማይሰማቸውና በሰዎች ደም በአቋራጭ ቤተ-መንግስት መግባት ብቻ የቀንና የሌሊት ህልማቸው የሆነው የሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎች እሳቱን አቀጣጥለውት ወላፊነን ባህር ማዶ ሆነው የሚሞቁት አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ባስነሱት የቀለም አብዮት አማካኝነት የሚረግፈው ሰው ምናቸውም አይደለም።

እንዲያውም ከምግባራቸው ጋር የማይገናኘውን የሰብዓዊ መብትና የግጭት ፈቺዎች ነን ባይ ካባን በደረቡ ዋነኞቹ የቀለም አብዮት አቀጣጣይ ባልደረቦቻቸው አማካኝነት በሁኔታው እየሳቁ ጉዳዩን ለሪፖርት ፍጆታነት በመደጋገም ይጠቀሙበታል። “በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት” ይሏል እንዲህ ነው።

መረጃዎች እንደሚያሳዩት የቀለም አብዮት ዋነኛ መንስኤዎች ተብለው የሚጠቀሱት፤ የምዕራቡን ዓለም ርዕዮተ-ዓለም የማስፋፋት ስትራቴጂ፤ የኃይል አቅርቦትና ሽብርተኝነትን መዋጋት የሚሉ አስባቦች መሆናቸውን በየጊዜው የሚወጡ ድርሳናት ያስረዳሉ። እነዚህን ህልዮቶችና ፍላጎቶች ለስኬት እንዲበቁ የሚደረገውም በሰብዓዊ ዕርዳታና በዲሞክራሲ ስም በሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች (INGOs) አማካኝነት መሆኑንም እንዲሁ፡፡

በጀርጂያ፣ በዩክሬንና በኪርጊስታን የተካሄዱት የቀለም አብዮቶች ተጠቃሽ ናቸው። በእነዚህ ሀገሮች ውስጥ ቀደም ሲል ለተካሄደው የቀለም አብዮት ስኬታማነት የዓለም አቀፍ መደቦች ድርሻ ከፍተኛ ከመሆኑ ባሻገር፤ የመደቦቹ ጣልቃ ገብነት ባይኖር የሀገራቱን ፖለቲካዊ ምህዳር መቀየር የማይታሰብ እንደሆነ ብዙዎቹን ያስማማ ሃቅ ነው።

የያኔዎቹ የጀርጂያው “ሮዝ”፣ የዩክሬይኑ “ብርትኳናማ” እና የኪርጊስታኑ “ቀይ አበባ” አብዮቶች ተከታታይነትና የጡዘታቸው አምሳያነት እንዲሁም የተቀናበሩት በዲሞክራሲ ስም በሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደሆነ ይነገራል፡፡

ከዚህ በባሻገርም በኡዝቤኪስታንና በአዘርባጃን የተፈጠረው ያለመረጋጋት እንደ ሌሎች የቀለም አብዮት ሰለባ ሀገሮች ስኬታማ ሊሆን ያልቻለው፤ በዋነኛነት በሀገራቱ የነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ምቹ አለመሆን ነው።

ሆኖም ‘የእኛን ብቻ እንጂ የራስህን መፅሐፍ ፈፀሞ አታንብበው፤ መመሪያህም አታድርገው’ በሚል ከእኔ ወዲያ ላሳር ፅንፍ የወጣ ኒዮ-ሊበራላዊ እሴት አማካኝነት በተለያዩ ሀገራት ውስጥ የተካሄደው የቀለም አብዮት ዘመቻ በሀገራቱ ባለው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አውድ (Context) ምክንያት እንዲሁም የቀለም አብዮቱ በፈጠረው ሀገራዊ ምስቅልቅል ሁኔታ ሳቢያ ስኬታማ ሆኗል ለማለት አይቻልም።

ሁላችንም እንደምናስታውሰው፤ በምርጫ 97 ወቅት በአንድ በኩል ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ፤ በሌላ በኩል ደግሞ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ የህዝብን አመኔታ እንዲያጣና በአመፅ ተተራምሶ የትርምሱ ውጤት የሆነ መንግስት እንዲቋቋም በሚፈልጉት የቀለም አብዮት አራማጆች ከፍተኛ ፍልሚያ ማካሄዳቸውን እናስታውሳለን።

ምንም እንኳን ይህ ፍልጫ በመንግስትና በቀለም አብዮት አራማጆች ስትራቴጂዎች መካከል የተካሄደ ቢሆንም በስተመጨረሻው መንግስት የፖለቲካና የህዝብ የበላይነትን ማረጋገጥ በመቻሉ ገና በእንጭጩ ሊከሸፍ ችሏል።

አዎ! በወቅቱ በሀገራችን ጭላንጭሉ ታይቶ የነበረው የቀለም አብዮት ሳይወለድ በመጨንገፉ ሳቢያ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሻረ ብስጭት ውስጥ ያሉት እነ ሂሮማን ራይትስ ዎች ዓይነት በሰብዓዊ መብት ስም የሚነግዱ ፅንፈኛ ኒሮ ሊበራል ሃይሎች የሀገራችንን ገፅታ በተደጋጋሚ ከማጠልሸት አልባዘኑም—በግልና በዘመቻ መልክ።

ያም ሆኖ በምርጫ 97 ወቅት መንግስት የፖለቲካና የህግ የበላይነትን በማያሻማ ሁኔታ በማረጋገጡ ምክንያት የቀለም አብዮት ሀገራችን ውስጥ ስላልተከሰተ፤ እነዚህ በሰብዓዊ መብት ስም የሚነግዱ የቀለም አብዮተኞች በምርጫ 2002 ወቅትም እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ ከማለት አልባዘኑም።

የቀለም አብዮተኞቹ ምንም እንኳን በወቅቱ ወደ ሀገራችን መምጣት ባይችሉም፤ በሀገራችን እንዲከሰት የሚሹትን የቀለም አብዮት ከመደገፍ ወደ ኋላ አላሉም። የቀለም አብዮት አራማጆቹ ፅንፈኛ ሃይሎችን በመደገፍ የሚሹት “አብዮት” እንዲቀጣጠል ሰፊ የፕሮፖጋንዳ ዘመቻዎችንም በወቅቱ ቢያካሂዱም አልቀናቸውም። እናም ውጤቱ በቀለም አብዮተኞቹ የህልም ቅዥት ሳይሆን፤ በድምፅ ሰጪው የኢትዮጵያ ህዝብ ሚዛናዊና ፍትሐዊ ውሳኔ ሊደመደም ችሏል።

ያም ሆነ ይህ ግን ሁሌም ደካማና አሻንጉሊት መንግስት ተመስርቶ የሀገራችን ህዝቦችና መንግስት የጀመሩት ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት እንዲሁም የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ እንዳያድግ የቀለም አብዮትን የሚያቀነቅኑት ሃይሎች፤ ዛሬም ድረስ የጥፋት እጃቸው ከሀገራችንና ከህዝቦቿ ላይ አላነሱም። በምርጫ 2007 ወቅትም የተቻላቸውን ቢያደርጉም አልሰመረላቸውም።

ከዚያም በኋላ በሀገራችን ውስጥ ሰላም እንዳይፈጠር የመጣር፤ የጎዳና ላይ ነውጦችን በተለያዩ መንገዶች የመደገፍ፤ እንዲሁም ለቀለም አብዮት ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ጣልቃ ገባዊ ስራቸውን አከናውነዋል። በአሁኑ ወቅትም የቀለም አብዮት አዝማሚያ እየታየ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት ሴክራታሪያት መግለፁ ይታወሳል።

የቀለም አብዩተኞች ለሌላ ሀገር ዜጎች ያሰቡ በመምሰል በሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሽፋን ተግራቸውን መከወን ነው። ሆኖም ድብቁ ዓላማቸው የራሳቸውን ርዕዮተ-ዓለም በማራመድ የአንድን ሀገር አንጡራ ሃብት በዲታዎቻቸው አማካኝነት እንዲበዘበዝ ማድረግ ነው። ለዚህም ስለ ህዝቡ ደንታ ቢስ የሆነ አሻንጉሊት መንግስት ለመመስረት ይጥራሉ።

ሆኖም ይህን ማድረግ አሁን ባለው ሁኔታ ፈፅሞ የሚቻል አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ መሰረቱ ተጥሎ በመገንባት ላይ የሚገኘው ስርዓትና መንግስት ታዛዥነቱ ለህዝቡና ለህዝቡ ብቻ ስለሆነ ነው። ህዝቡ በሀገሩ የሚያገኘውን ተጠቃሚነት መቼም ቢሆን ለባዕዳን አሳልፎ መስጠት አይችልም። እናም የቀለም አብዩት ድብቅ ዓላማ ይኸው መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ለሰላሙ በመትጋት በሀገሩ የተፈጥሮ ሃብት ተጠቃሚው እርሱ ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለበት።